

# እውን ኢህአዴግ አለወይ?

12 ሰኔ 2010 ዓ/ም  
ከአሉላ የውሃንስ መቐለ

ድሮ ድሮ ላም አሁን አሁን ግን በሬ ነው የሚወልደው ይላሉ አብው ከነበራዊ ሁኔታ የተለየና ደስ የማይል ነገር ሲገጥማቸው፡፡

እስከ ቅርብ ግዜ ኢህአዴግ እሚታወቅ የነበረው ሲወሰን በማእከላዊነትና በብዱን እንጂ አንድ ሰው መሪም ቢሆን ከመተማመንና ይሁንታ ሳያገኝ ትንፋሽ አይባልም ነበር፡፡ የአሁኑ አካሄድ እንደሚያሳየው ግን አንድ ሰው የፈለገ የሚሾምበት፣ የፈለገውን የሚሸርበት፣ ትላልቅ የሃገር ፖሊሲዎች እንዳሻው በአንድ ሰው የሚወሰንበት ደረጃ መድረሳችን ለሃገራችን እድገትና ብልፅግና ሲሉ ሂወታቸውን ለገበሬት ማንቋሽሽ ይሆናል፡፡

ለውጥ አስፈላጊ መሆኑ ለማንም ቅን ህሊና ላለው አስፈላጊና ትክክለኛም ነው፡፡ ሆኖም ዶ/ር አብዱ ገና ወደስልጣን ሲመጡም የበ 7 አመታቸው የንጉስ ትሆናለህ የእናተቸው ምኞትጥ እንደተሳካላቸው ነግረውን ነበር ግን ቀልድ ይመስል የነበረው እውን እያደረጉ መሆኑን በተግባር እያየን ነው፡፡ ሲጀምር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደስልጣን የመጡበት አካሄድ መሰረታዊ ስህተትና የህግ ጥሰት እንዳለበት እየታወቀ መመረጣቸው አጠቃላይ የኢህአዴግ ውድቀት የሚያሳይ ነው፡፡ እነጃቸው በግልፅ እየነገሩን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደስልጣን የመጡት በኢህአዴግ ሳይሆን በቁርዎች አመፅ መሆኑን ነው በኔ እምነትም በኢህአዴግ ሳይሆን በአመፅና ሳባታጅ መሆኑን ነው፡፡

በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህገመንግስቱን እየናዱት ነው፡፡ ይህንንም በሰሩዋቸው ተግባራት ላስደግፍ፡፡ የመጀመርያው የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት፣ ለእርቅና ብሄራዊ መግባባት በሚል የተዛባ አካሄድ በፀጥታ ሃይሎች ግድያ፣ በሃገር ክህደትና የሃገር ጥቅም አሳልፎ በመስጠት ሂደት ለተሳተፉ ሰዎች መፍታት በህገመንግስቱም ሆነ በማንኛውም አለም አቀፍ ህግ ተቀባይነት የሌለው ነው ግን አደረጉት፡፡ ይህ አካሄድ ስርአት አልበኝነት የበለጠ የሚያካሂድ የሃገሪቱ እድገትና ሰላም በአፍጠሙ የሚደፋ አካሄድ ነው፡፡ በሃገሪቱ ፓርላማ በሽብርተኝነት የተፈረጁ አካላት ሳይቀር ህጉን ባፀደቀው አካል ሳይሻር እንዲወጡ ከማድረግ ባሻገር እንደ አንድ ጆግና በቤተመንግስት ማነጋገር የንቀት ንቀት ነው፡፡ በውጭ በተለያዩ ሚዲያዎች ሃገሪቱን ለማፍረስ፣ የታዩትን እድገትና ሰላም ወደውሃላ ለመመለስ፣ በአንድ ብሄር ጭፍን ጥላቻ በመፍጠርና እንዲጨፈጨፍና ንብረቱን እንዲወረርና እንዲወድም ምክንያት የሆኑት ወደአገራቸው እንዲገቡ ጥሪ ማቅረብና ከሳቸው እንዲነሳ ማድረግ ኢህአዴግ ህገመንግስታዊ ነው፡፡

ወታደሮችና በሃገሪቱ አንጡራ ሃብት የተገዙ መሳርያዎችን ወደሻቦብያ ይዘው ከድተው እንደገቡ የመሪነት ሚና የተጫወቱትን ግለሰቦች ወደ ሃገራቸው በሰላም እንዲገቡና በህግ እንዳይጠየቁ ማድረግ ከአንድ የሃገር መሪ የሚጠበቅ ነው ብዬ አልወስድም፡፡ በከፍተኛ ሙስና እና የሃገር ሃብት ምዝብራ የተከሰሱትን መልቀቅ ምን ማለት ይሆን? አረ በአጠቃላይ የሀሃገርን ሃብት የመዘበሩ፣ ሚስኪኖችና የፀጥታ ሃይሎችን የገደሉ፣ በሃገር ውስጥና በውጭ ህዝቡን ባልሆነ አቅጣጫ በመምራት የመሰረተልማቶች ውድመት፣ የሰውን በሂወትና በሰላም የመኖር መብታቸውን እንዲነጠቅ ያደረጉት መሪዎች መልቀቅ እውን ሰላም፣ ዲሞክራሲና እድገት ያመጣል?

በሌላ በኩል ጊዘያዊ ችግርን ለመፍታት ሲባል መሰረታዊ የሃገሪቱ የኢኮኖሚ አውታሮችን በተወሰነ ለመሸጥ፣ ያውም ለውጭ ዜጎች መወሰን ለዘላቂ የሃገሪቱ ጥቅም የሚፃረር ሊሆን እንደሚችል መገመት አይከብድም በነዚህ ድርጅቶች ሽያጭ የሚገኘውን ዶላር ነገ ሲያልቅ አገሪቷን እንዳለ ላለመሸጧ ምን ዋስትና ይኖራል፡፡ ችኩል ጅብ ቀንድን ይነክሳል እንደይሆን ጥንቃቄ የሚያሻ ይመስለኛል፡፡ ከዚህም ባሻገር አትክሮትና ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ይተግበር እንኳን ቢባል የሃገሪቱ የበላይ የሚባለው ፓርላማን ማወያየትና ይሁንታን ማግኘት የግድ ይላል፡፡ ከዚህ ውጭ በግል፣ በስሜትና በማላብኝነት የሚደረጉ ውሳኔዎችን ህዝብን መናቅና እንደሌሎች የምናያቸው የአፍሪካ ሃገራት በቅኝ ግዛትነት የማንበርከክያ ጥርጣያ የመጥረግ ያክል ይሆናል፡፡

ከዚህም ባሻገር በሚደያዎች እየታየ ያለው ቅንነት የጎደለው አዘጋገብ፣ በተለይ በክልል አካባቢ ደግሞ እየተላለፉ ያሉ ዲስኩሮች መረን የለቀቀ ብቻ ሳይሆን በሁለት ጠላት ሃገሮች እንኳን ይደረጋል ተብሎ የማይጠበቅ ነው፡፡ በተለይ በአማራ ቴሌቪዥን በየቀኑ እየተላለፉ ያሉ መርዘኛ ፕሮፖጋንዳዎች መላ ካልተበጀለት፣ መርዘን በተለይ በወጣቱ እየሰረፀና በስሜት የመነዳት ሁኔታዎች በስተመጨረሻ ወደማያባራ አዘቅት የሚከት ስለሆነ ቆም ተብሎ ዳግም ሊታሰብበት የሚገባ ነው እላሎህ፡፡

አሁን የመሰለንን እና እንደልባችን ለመናገር፣ ለመጻፍ፣ ለመደገፍ፣ ለመቃወምና አዲስ ሃሳብን ለማፍለቅ የቻልነው እነዚህ መስራቾች የኢህአዴግ ድርጅት መሪዎች በአፍላ ወጣትነታቸው፣ ለዚህ ህዝብ ከደርግ መንጋጋ ላማውጣት ሲሉ ሙሉ እድሜያቸውን የከፈሉ በመሆናቸው እንዲሁ በማንም ዝናብ ሲያገረመርም በሚደናገጥ መዋረድና መሰደብ ያለባቸው አለመሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ከዚህ በላይ ግን እነዚህ ፅንፈኛ ሃይሎች መናገራቸው አንድ ነገር ሆኖ በጣም የሚያሳዝነው ግን የመንግስት በጀት ተመድቦለት እየተሰራጨ በሚገኘው ቴሌቪዥን መተላለፍና የአሁኑ የብአዴን መሪዎች ከአህአዴጋዊ ብቻ ሳይሆን አንድ መካከለኛ አእምሮ ካለው ሰው በማይጠበቅ መልኩ ስልጣናቸውን አለአግባብ እየተጠቀሙበት እንዳለ እያስተዋልን ነው። እነ ንጉሱ እንዲህ ዓይነት መርዝ በሃገሪቱ ቴሌቪዥን በማሰራጨይ ምን ዓይነት ሃገር ለማስተላለፍ አቅደው ይሆን? በኔ በኩል ግን በ አብን እየተሰራጨ ያለው የግዛት ማስፋፋት የቅዠት ካርታ ይመስለኛል ግን ከንቱ ልፋተ አሁንም በድሮ አእምሮአቸውን እያሰቡ ያሉ ይመስለኛል። የትናንቱን ማስታወስ ይበጃል። ኑሮ የሚጥመው ካንታ ቦታች ያለውን ስታይ ነው እንጂ ወደላይ ብቻ እምናይ ከሆነ ማርም ይመራል አይጥምም። አሁን በዚህ ቴሌቪዥን እንደ አርበኛ እያደረጋቸው እየተንገፈገፉ ጥላቻቸውንና ህዝብን ሳይሆን የአባቶቻቸው የግዛት መስፋፋት እየለፈፉበት ያሉ እኮ ያለው በአልጋና በቁምሳጥን፣ የሌለውም በዋሻ፣ በገለባና በድርቆሽ ሲደበቅ የነበረ ወጣት እኮ ነው። ይህ አብዛኛዎቻችንን በደርግ ግዜ ያሳለፍነው ነው። እንደያው ይባስ ብሎ በጎንደርማ ተፈራ መላኩን በማወደስ ይለመንበት የነበረበትን ወቅት የቅርብ ግዜ ትውስታችን ኮ ነው። መላኩ ተፈራ የእግዚአብሔር ታናሽ ወንድም የዛሬን ማርልኝ ከንግዲህ አልወልድም ሲባል የነበረው እኮ እነዚህ አሁን እናንተ ጥርሳቸው የጨረሱ፣ የወላለቁ ምንትስየ እምትሉዋቸው ነገር ታጋዮች ድባቅ ተመትተው አሁን ላለንበት ደረጃ ያደረሱን። መቃዠት ይቻላል ከእንግዲህ ወዲህ ጂኦግራፊያዊ አከላለል ይምጣ ማለት ከጅልነት አልፎ እብደትም ነው። የሄደ አይመለስም፣ ታሪክ ወደውሃላ አይሸከረከርም።

እነዚህ አንጋፋ ታጋዮች ያጠፉት ካላ እንደማንም ሰው አይጠየቁ የሚል መከራከርያ የለኝም። ሆኖም በደፈና እና በጅምላ ይህ እንደማስፈራርያና እኛ የዋሆች ስለሆንን እንጂ መታሰር ነበረባችሁ መዝብራቹሃል የሚለው አባባል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እየተነገረ ያለው ተቀባይነት የለውም ብቻ ሳይሆን ጠያቂ ቢኖር ራስን ወደ ወህኒ የሚወረውር እንደሆነ ይሰማኛል።

አሁን እነዚህ ሁሉ ወንጀለኞች በተለቀቁ ማግስት፣ ለርካሽ ተወዳጅነት አገሪትዋ ሳትረጋጋ በአመፅ ወደ ስልጣን መምጣት ኢላማውን ስለመታ ብቻ አስቸኳይ ግዜ አዋጁን ያለግዘው አንስቶ አመፅ ሲቀሰቀስ የቀን ጅቦች ሊበሉን ሊያባሉን አሚሉት ንግግር እንደምታው ምን ይሆን? ጅቦቹስ እነማን ይሆኑ። እንግዲህ ሁሉ ወንጀለኛን በመፍታትና የነበራቸውን አገር የማፈራረስ ውጥን እንዲገፉበት እውቅና እየሰጡ አሁን ደግሞ የቀን ጅቦች ብሎ ማለት በራሱ የሚምታታ ነገር ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ የለም እንጂ ቢኖርም ንሮ እንዲህ አይነት አምባገነናዊና ከህገመንግስቱ በተቃራኒ ከማእከላውነት ባፈነገጠ መልኩ ውሳኔዎች እየተላለፉና እየተተገበሩ አናይም ነበር። እኔ ስህገምተው የአሁኑ አመራር ማማለጃ ካገኙ የአባይ ግድብም ይቁም ብለው ከማዘዝና ከማስቆም ወደውሃላ የሚሉ አይመስለኝም። ከዚህ በመነሳት ነው እውን ኢህአዴግ አለን? ያልኩት።

ቸር እንሰንብት።